

3ኛ ምክራብ

**ምክራብ:-** ማለት ሰቀል መስል አዳራሽ ማለት ነው። አይሁድ ስግደትና መሥዋዕት በኢየሩሳሌም ባለው መቅደስ ብቻ ነው ብለው ቢያምኑም (ዮሐ 4፥20) በየተበተኑበት ቦታ ምክራብ እየሠሩ ትምህርተ ኦሪትን በመማር ሃይማኖታቸውን ያፀኑ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ኢየሩሳሌም በሮማውያን ቅኝ ግዛት ሥር በመውደቋ አገዛዙ ፀንቶባቸው ኑሮው ከብዴቸው ሲቸገሩ ሁሉም ለራሱ በሚመቸው መንገድ ገንዘብ ለማግኘት ሲሯሯጥ ግማሹ የቄሣርን የሥራ አመራር (ባለሥልጣናት) በመዋጋት በገበያ ላይ ይቀርጣል፤ ሌላው የሃይማኖትን ነፃነት ሸፋን በማድረግ ፓለቲከኞችን አሳምኖ ከቀረጥ ነፃ ትሆናላችሁ በማለት ሕዝቡን አባብሎ ገበያውን ወደ ቤተ መቅደሱ አንደኛ ግቢ ውስጥና በየምክራቦቹ ግቢ ውስጥ እንዲገበዩ በማድረግ ከቀረጥ ነፃ ትሆናለህ ብለው የመጡትን ሕዝብ ስሙን ብቻ ቀይረው ይዘርፉታል።

የቤተ መቅደሱን ሥርዓት መሪዎቹን እና የጥገኝነት ፓለቲካ አራማጆቹን ችግሩ አንድም ቀን አግኝቷቸው አያውቅም። በዚህ ምክንያት የድሃው ሕዝብ ንብረት በካህናቱ እጅ በተለያየ ስልት (ስሙን ቀይሮ) ሙልጭ ብሎ ገባ እንጅ ሕዝቡ አሁንም ቢሆን ያረፈው ነገር የለም።

በዚህ ወቅት ጌታ ተወልዶ ነበርና የፋሲካን በዓል እንደ ዕብራውያን ሕግ ሊያከብር ወደ ኢየሩሳሌም ቢወጣ ቤተ መቅደሱን ገበያ አድርገውት አገኛቸው። “የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት” በማለት ጅራፍ አበጅቶ በጎቶቹንም ሆነ ከብቶቹን ከመቅደስ አስወጣቸው፤ የሻጩቹን እና የለዋጮቹን ወንበር ገለበጠ፤ ገንዘባቸውንም አፈሰሰ (ዮሐ 2፥13-23) ቤተ መቅደሱ የገበያ ቦታ በመሆኑ እጅግ ተቆጥቶ ሲያዩት ደቀ መዛሙርቱ ነቢዩ ዳዊት “የቤትህ ቅናት በላኝ” (መዝ 68፥9) ብሎ የተናገረው የትንቢት ቃል እንደ ደረሰና እንደ ተፈፀመ አስታውሱ።

ለጊዜው የፀጋው ግምጃ ቤት በሆናቸውና በዓለም ካሉ በወርቅና በእንቁ ከተሠሩት ቤቶች ይልቅ በቅድስና ባጌጠችው ስሙ በሚጠራባት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትን ሸፋን አድርገን ሥጋዊ ጥቅምን ለማሳደድ ብንሞክር በጅራፍ የተመሰለው የእግዚአብሔር ፍርድ የሚጠብቀን መሆኑን የሚያስገነዝብ ሲሆን ፍጻሜው ግን አዋቂዎቹንም ሆነ ሕፃናቱን ከኃጢአት እሥራት ሊፈታ የመጣ መሆኑን የሚያስረዳ ነው።

ስለዚህ “ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ትስመይ” ቤቴ የጸሎት ቤት ናት (ቅዱስ ያፌድ) ብሎ እንደተናገረው ሁሉ ዛሬም ቢሆን የመንግሥትን ቀረጥ ፈርተውና ከግል ቤት ኪራይ ሸሽተው የቤተ ክርስቲያን ዓውደ ምህረት ነፃ የገበያ ቦታ በማድረግ በየክብረ በዓሉና በየወርኃ በዓሉ የንግድ ዕቃቸውን ዘርግተው መግቢያ መውጫ የሚያሳጡት እየበረከቱ ስለሆነ እግዚአብሔር የመዓት ጅራፉን ሳያጮህ ልናነሳ ያስፈልጋል።

ሌላው ቤተ መቅደስ የተባለው የእግዚአብሔር ማደሪያ ሰውነታቸን ነው (1ኛ ቆሮ 3፥16) በዚህ ቤተ መቅደስ እንደሸቀጥ የተደረደሩትን አምልኮ ጣዖቱ፣ፍቅር ንዋዩን፣ትዕቢቱን፣ዝሙቱን፣ወንድምና እህት መጥላቱን.... እግዚአብሔር የማይወደውን ነገር ሁሉ አውጥታችሁ ጣሉ ማለት ነው።